

ድድረስ ለአዲስ አበባ ልጆች በያላችሁበት ! በተለይም ለካህንነትና አራት ኪሎ ዙርያ አራዶች!!

የአዲስ ገነት ልጆች ድሮ ተበልጠው ሲገኙ ፣ አራዳ ሁላ ወረዳ ሆነ ይሉ ነበር ሲተርቱ ። የአራዳነት ብኩርናችሁን የህወሃት ሰዎች የሆኑት እነ ባህታዊው ተስፋ ማርያም ፣ ሞንጆሪኖና ፣ ፍስሃ መአሲ በቀላሉ የአራዳን ቁልፍ ከተረከቧችሁ በኋላ ካህንነት ላይና አራት ኪሎ ላይ ምክራባቸውን ገንብተው ፣ እናንት ያሰለጠናችኋትን ከተማ እነርሱ ደግሞ አሳለጡባት አሉ ። ብዙዎች ምነው እንዲህ በቀላሉ የመዲናይቷን የወርቅ ቁልፍ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ለሚለጥጡት ወሮ- በላዎች አሰሪዎች እያሉም ያሟችኋል ። ድሮ ወሮበላ ሲባል ትርጉሙ ግር ያሰኝ ነበር ። ለካስ ወሮ- መብላት ማለት ነው ።

እናንት የጥንት አራዶቹ ! እነ-« አዳውንና » « ሁጄን » ቃላት በዘመነ ግሎባላይዜሽን እስከ አሁን ሳትለውጡ ፣ አሜሪካን ፣ አውሮፓ እንዲሁም አውስትራሊያ በስደት ተበትናችሁ በቁጭት ስትብሰሰሰሱ ፣ የአሁኑ ጊዜ አራዶች ደግሞ ወሬው የጀላሲዎች ነው ከተማይቱን በአነስተኛና ጥቃቅን ባለቤትነት ተደራጅተንባትና ፣ የብላኔ ተረከበናት እየመራናት ነው ይሏችኋል ። መሬቱን ገለባ ያድርግለትና ያ/ የአዋሬው ጃርሶ ይህን ቢሰማ ኖሮ ሁሌ እንደሚለው የተናቀ ከተማ **በሃሬ** ይወረራል ይል ነበር ። ቤተ መንግሥቱን ሽቅብ እያየ !!

ኸረ ለመሆኑ ! ያ' የአራት ኪሎው ጋንጊስተር ቡድን መሪ የነበረው አቡጃ በአፀደ ሥጋ ይኖር ይሆን ? ግርም የሚለው ናይጄርያኖች የመዲናቸውን መጠርያ ስም ከአቡጃ ላይ ነጥቀው መውሰዳቸው ነው የጥንቶቹን አራዶች የሚያበግናቸው ። የአራዳ ልጆች ምን ያልተነጠቃችሁት ነገር አለ ? እንኳን የናይጄርያ ማፍያ እነ ፍስሃ መአሲ ፋራው ሳይቀሩ ውጧን አዲስ አበባ ሽልቅቀዎችሁ የለ ? ሲኒማ አድዋ ያያችሁት የነበናንዛ ፊልም እና የነ- ጄምስ ቦንድ ፊልም ወይ ተረስቷችኋል አልያም ፊልም ቤቱ ሲፈርስ አብሮ ከናንተም ልብ ውስጥ ፈርሷል ።

መቸም ያቺን የጀምስ ቦንድ ቀበቶ ወገባችሁ ላይ ሸብ ታደርጓት የነበረውን አትዘነጓትም ። **007** የምትለውን ። የጥንት አራዳ ሸጉጥ መታጠቅም ይችላላ ተብሎ ማሳያም ጭምር ነበር እኮ ያኔ ። ታን ... ታራራም- ታራራም...በራስ መኮንን ድልድይና ፒያሳ ዙርያ መሸለል ። በሻፍት ጫማ መንጠር ፣ በአፍሮ ጎፊሬ መጀነን ፣ በቬልቮተም ሱሪ መወጠር ።

ትዝ ይላችኋል? አራት ኪሎዎችና የምንለክ ት/ቤት አራዶች **ሰይፉ ጢቦን** ፣ የቀበና ልጆችና የኮከበ ጽባህ ተማሪዎች ደግሞ « **ሰንደን** » አጅብው ፣ የትግል መሻኮቻ ቦሩ ሜዳን መርጠው ሲያባቅሱ ! ያኔ የአካል ጥንካሬንና ጅድን ለማየት ነበር ያ ሁሉ ቡቀሳ ። የዛሬዎቹንም አራዶች ነን ባዮች እነ **ሞንጆሪኖ** እና **ባህታዊ ተስፋ ማርያም** በፕላዝማ ቲቪ ፣ በባርሲና ማንቼ ቅሪላ አደንዝዘዋቸው እርስ በራስ ያባቅሷቸዋል አሉ ! ጀላሲዎቹ ሲተላለቁ እነርሱ ደግሞ በአዱ ገነት ላይ ለ**50** ቀጣይ አመት ሊገዙ ። በነጥር ዳፋ ቸሃ ተደፋ እያላችሁ ድሮ እንደምትሉት ማለት ነው ።

የሰሞንን ልጅ በረከትና ፣ አባይ ጸሀዬም **ምትሃተ ደደቢትን** በከተሜው አራዶች ላይ ነን ባዮች ላይ ደግመውባቸው ፣ እግራና እጃቸውን ቁጤማ አፋቸውን ቆልማማ ስላደረጉ ፣ የልደታውን ጮሌ - ስበታ ፣ የቦሌውን ጀሊ - ሱሉልታ ፣ የአራት ኪሎውን- ቆሬ ፣ የንፋስ ስልኩን- አዋሬ ፣ የካዛችንሱን- ካራ ፣ የጌስ ሜዳውን - ቶራ ቦራ ፣ የጉለሌውን - እንጦጦ እምቢኝ አሻፈረኝ ያለውን ቁረንጦ በትነዋቸው እነሆ አዲስ አበባ ባለቤት የሌላት ከተማና የአራዶች ዲማንድና ሰፕላይ ያልተመጣጠነባት ከተማ እንደሆነች የመለስ ትሩፋቶች መጽሃፍ ደራሲ፣ ሚንስቴር ዴ'ኤታ **ኤርምያስ ለገሰ** በጻፈው ድንቅ መጽሃፍ ላይ አስነበቧችኋል ። ያነበባችሁት መቸም እጅጉን ሳትቆጩ አትቀሩም ። ያላነበባችሁና ግር ያላችሁም ካላችሁ እነ-ባህታዊው ተስፋ ማርያምን ፣ ሞንጆሪኖና ፣ ፍስሃ መአሲን ከተማችሁን እንዴት እንዳመሷት መጽሃፉ ቁልጭ አድርጎ ስለሚያሳይ መጽሃፉን አንብቡት ። መቸም ታመን.. አንቀር የሚለውንም የፋሲል ደሞዝንም ዜማ መጽሃፉን ስታነቡት ብታደምጡትም አብሮ አይከፋም ።

በያ' ሰሞን አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣውን የቀድሞውን ጠቅላይ መቃብር ፎቶ አይታችሁታል ? አይሳዝኗችሁም በሙታን መንደር ሌትና ቀን መቃብሩን የሚጠብቁት ጭቁን ወታደሮች ? እናንት የጥንት አራዶች እኮ የተጨቆነና የተበዘበዘ ህዝብ ማየት አትፈልጉም ነበር ። መሬት ላራሹ ብላችሁ ፣ ህዝባዊ መንግሥት አሁኑኑ ብላችሁ ለሰፊው ህዝብ ነጻነት የከፈላችሁትን መስዋዕትነት መቸም አትረሱትም ። ባሰለጠናችኋት ከተማ **የብላኔ/** ቁጩ መቃብር የሚጠብቁትን ወታደሮች ወይ **ቢድብ ቁማር** ወይ **በበጨና ጠቆረ ዳርት** ውርወራ አፍዝዛችሁ ያን የብላኔ መቃብር እውን ጠቅላያችን እውስጡ እንዳሉና እንደሌሉን ታሳዩን ነበር ። ለዚህ ደግሞ የአራት ኪሎው አቡጃ በህይወት ቢኖር ኖሮ ፣ እነኝህ ሁለት ጭቁን ወታደሮች እንዲህ በብርድና በቁር አይንገላቱም ነበር ።



ትዝ ይላችኋል ? በኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ፣ መነሳት በኩል በአይሁዶችና ክርስቲያኖች መካከል የተነሳው እስጥ አገባ :: ዘመን ሊገዛፍም አትረሱትም :: ከረሳችሁት እንዲህ ነበር ::

Christian: 'The Lord is risen!'

Jew: 'No, his disciples stole away his body.'

Christian: 'The guard at the tomb would have prevented any such theft.'

Jew: 'No, his disciples stole away his body while the guard slept.'

Christian: 'The chief priests bribed the guard to say this.'

በቅርቡ ፣ ልክ እንደ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ክርክር የጠቅላዩ የብላኔ መቃብር ሲከፈት... ጠቅላዩ ከውስጡ ቢጠፉ ፣ ህወሃቶችና ብአዴኖች እንዲህ መተራመሳቸው አይቀርም ::

ህወሃቶች መለስ አርጓል ሲሉ ፣

ብአዴኖች ደግሞ የለም ህወሃቶች መቃብሩን ገልብጠው አውጥተውት ነው ::

ክርክሩ ሰፍቶ ህወሃቶች የለም የትግራይ ልጆች የሆኑት መቃብር ጠባቂዎች ማንኛውንም የሬሳ ሰረቃ ሙከራ የማክሸፍ ብቃት

አላቸው ሲሉ ፣ ብአዴኖች ደግሞ የለም ጠባቂዎቻችሁ እንቅልፍ በተጫናቸው ወቅት እናንት ህወሃቶች መቃብር ገልብጣችሁ

ወስዳችሁ እንጅ ቢሏቸው...እጅ ላለመስጠት የሚታገሉት ህወሃቶች...የለም የትምክህተኞች አለቆች ዘቦችን በጉቦ በመደለል እንዲህ

እንዲናገሩ አዘዋቸው እንጂ አይነት እስጥ አገባ የብላኔ መቃብሩ ወደፊት ጠቅላዩን እንዳልያዘ ሲነገር የምንሰማው ነገር ይሆናል ::

ለማንኛውም በአጻጻ ስጋ ያላችሁ የአዲስ አበባ አራዶች አትጠፋፉ... ምክሩ ::